

ከዕውነት የራቁ አስተሳሰቦች እና ዕውነታዎች

ስለቲቢ በሽታ የምርመራ ዘዴዎች ክሊኒካዊ ሙከራዎችን በተመለከተ



✗ አፈታሪክ



የመጀመሪያው የክሊኒካዊ ሙከራ በአብዛኛው የሚከናወነው የመመርመሪያ ዘዴው መጀመሪያ በተገኘበት አገር ነው።

ዕውነታ ✓


የመጀመሪያው የክሊኒካዊ ሙከራ የበአብዛኛው የሚከናወነው የ መመርመሪያ ዘዴው መጀመሪያ በተገኘበት አገር ነው። የመመርመሪያ ዘዴው ትክክለኛነት በናሙናዎች እና በቤተሙከራዎች ከተረጋገጠ በኋላ፣ ህመሙ በተደጋጋሚ በሚከሰትባቸው ቦታዎች ምልክቶችን በሚያሳዩ ሰዎች ላይ ህመሙን መለየት ይቻላል እንደሆነ ለማየት ሲባል የሚሞከር ይሆናል። የቲቢ መመርመሪያ ዘዴው ሙከራ የሚካሄደው ደግሞ ከፍተኛ የቲቢ ጫና ባለበት ማኅበረሰብ ውስጥ ነው።

✗ አፈታሪክ

በክሊኒካዊ ሙከራዎች ጊዜ የሚሰበሰበው ደም ቆይቶ ለትርፍ ይሸጣል።

ዕውነታ ✓

ደም በምንም ሁኔታ አይሸጥም ወይም ሕገወጥ በሆነ ሁኔታ አገልግሎት አይሰጥም! በዚህ ክሊኒካዊ ሙከራ ደም የሚፈለገው ምርመራውን ለማካሄድ ነው። ይህ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ በአክታ ውስጥ ከሚገኙት የቲቢ ባክቴሪያዎች ይልቅ የቲቢ አንቲቦዲ የሚባሉትን ከደም ውስጥ ለይቶ በማውጣት የሚሰራ ነው። ይህ አዲስ ፈጣን የሆነ ዘዴ፣ እንደ እነዚህ ያሉ የጤና አገልግሎት መስጫዎች እንዲጠቀሙ የሚያግዝ ሲሆን ምንም ዓይነት የላብራቶሪ መሣሪያ አይፈልግም። ይህ የምርመራ ዘዴ በተቻለ መጠን የሚጠቀሙ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው የደም ናሙና ነው። ጥቂት ደም በድጋሚ ለመመርመር የሚቀመጥ ሲሆን ይህም ምርመራውን ይበልጥ ለማጎልበት እና ለማሻሻል ቢሆንም፣ ይህ ግን በተሳታፊው ይሁንታ ብቻ ነው።



✗ አፈታሪክ

በህክምና ሙከራዎች ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቲቢ መመርመሪያ ዘዴዎች ሰዎችን ቲቢ ያስይዛሉ።

ዕውነታ ✓

የቲቢ መመርመሪያ ዘዴው ቲቢ አያስይዝዎትም! በክሊኒካዊ ሙከራው ጊዜ፣ ከተሳታፊዎች ላይ በጣም አነስተኛ የደም መጠን ይወሰዳል። ከተሳታፊው የክንድ ደምስር ንጽህናው የተረጋገጠና ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ሲሆን፣ በመጠቀም ደም ይወሰዳል። ተሳታፊው በጣም አነስተኛ መጠን ባላት መርሬ በመወጋት የመነጨ የህመም ስሜት ሊሰማው ይችላል ነገርግን ይህ ቲቢም ሆነ ሌላ በሽታ አያስከትልም።

✗ አፈታሪክ

እንደ የመመርመሪያ ዘዴ እንደሚሰራ ከተረጋገጠ በኋላ፣ የክሊኒካዊ ሙከራው ለተሰራባቸው ማኅበረሰቦች እና ተሳታፊዎች ምንም ጥቅም የለውም።

ዕውነታ ✓

ይህ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ እንደዚህ ባሉ ሌሎች ጤና አገልግሎት መስጫዎች ውስጥ አገልግሎት ለመስጠት ምቹ እና ትክክለኛ መሆኑን ስናረጋግጥ፣ የመመርመሪያ ዘዴው መንግስት ይሁንታ እና ፍቃድ ሲሰጥ ለማናቸውም ማህበረሰቦች እንዲቀርብ ይደረጋል። ተልዕኳችን በጣም ለሚያስፈልጋቸው ማኅበረሰቦች በቀላሉ የሚገኝና ተደራሽ የሆነ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ ማበልጸግ ሲሆን ይህም ቲቢ ያለባቸው ሰዎች በተቻለ ፍጥነት መድኃኒቶቻቸውን እንዲወስዱና ጤናኛ እንዲሆኑ ነው።

✗ አፈታሪክ

ቲቢ የታመሙ ሰዎች ብቻ ናቸው በቲቢ መመርመሪያ ዘዴው የክሊኒካዊ ሙከራ ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉት

ዕውነታ ✓

የቲቢ መመርመሪያ ዘዴው ክሊኒካዊ ሙከራ ይህ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ በትክክል ቲቢን መለየቱን ያሳውቃል። በቲቢ መመርመሪያ ዘዴው የክሊኒካዊ ሙከራ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች የሳምባ ህመም ምልክት ያለባቸው ነገርግን ህመሙ ከቲቢ ወይም ከሌላ የሳምባ ህመም የተነሳ ሊሆን ይችላል። አዲሱ የመመርመሪያ ዘዴ የሚለየው ቲቢን ብቻ ስለሚሆን እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው የቲቢ መድኃኒት የሚያገኙት። ቲቢ ያልተገኘባቸው ሰዎች ሌላ መድኃኒት ሊያገኙ ይችላሉ።



ይህ የማህበረሰብ ተሳትፎ መረጃ አይኤቪአይ ያዘጋጀው ላይ ተንተርሶ ለሚፈለገው ዓላማ ተስተካክሎ የቀረበ ነው።

